



ልዩ ፈቃድ /Exception/ መመሪያዎች
ለትምህርት ቤት ትራንስፖርት አገልግሎት
ለማግኘት ጥያቄ አቀራረብ
2014-15

የልዩ ፈቃድ አካሄድ ተዘውትረው የሚቀርቡ ጥያቄዎች

ጥ፡ አዲሱ ዓመት ትምህርት ከመጀመሩ በፊት የልዩ ፈቃድ ፎርም ድጋሜ ማስረከብ እንደሌለብኝ ሰምቻለሁ። እውነት ነው?

መ፡ ተማሪዎ ባለፈው ዓመት በጸደቀ ልዩ ፈቃድ ይሰፈር ከነበረና 1) ተማሪው ትምህርት ቤት ካልቀየረ፣ 2) ተማሪው መጀመሪያ በጸደቀው የልዩ ፈቃድ ፎርም ላይ የተጠቀሰው መሸፍኛ መሸፍኛ ቦታ መጠቀም እስከቀጠለ ድረስ፤ እንዲሁም፣ 3) አገልግሎቱ የሚገባው ተማሪ የተጠየቀው የአውቶቢሱን ፊርማ ለየተጠቀመ ከሆነ፣ ለአዲሱ ዓመት ትምህርት አዲስ የልዩ ፈቃድ ፎርም ማስገባት አይኖርብዎትም። ልጅዎ “1)” እና “2)” እስካሟላ ድረስና አገልግሎቱ የሚገባው ተማሪ በተጠየቀው ፊርማ መጠቀሙን እስከቀጠለ ድረስ፣ የልዩ ፈቃድ ፎርም ተግባራዊ በመሆኑ፣ በትራንስፖርቱ ክፍል መዝገብ ውስጥ ይቀመጣል።

ጥ፡ ባለፈው ዓመት የኔ ተማሪ አውቶቢሱ የመሳፈር ልዩ ፈቃድ ነበረው፤ ይሁን እንጂ፣ ዘንድሮ አውቶቢሱ ቦታ እንደሌለው እየነገሩኝ ነው። በአውቶቢሱ ቦታ የተያዘልኝ መሰሎኝ ነበር?

መ፡ አውቶቢሱ ባለው ባዶ ቦታ መሰረት ነው የልዩ ፈቃድ ጥያቄ የሚጸድቀው። በአውቶቢሱ መስመር አዳዲስ አገልግሎቱ የሚገባቸው ተማሪዎች ከገቡ፣ አገልግሎቱ የሚገባቸው ተማሪዎች ስለሚሳፈሩ ለልዩ ፈቃድ ተጠቃሚ ተማሪዎች የሚሆን ቦታ አይኖርም።

ጥ፡ ልጄ አምና ሲጠቀምበት የነበረውን አውቶቢሱ በሚቀጥለው ዓመት መጠቀም ይችል እንደሆነ ማየት ይገባኛል?

መ፡ አዎ። የልዩ ፈቃድ ተማሪዎ ትምህርት ቤት እስካልቀየረና በመጀመሪያው የልዩ ፈቃድ ፎርም በሞላው መሰረት ተመሳሳይ የመሸፍኛ ቦታ እስከተጠቀመ ድረስ፣ እንዲሁም አገልግሎቱ የሚገባው ተማሪ የአውቶቢሱን ፊርማ እስከተጠቀመ ድረስ፣ በአዲሱ የትምህርት ዓመት ላይም ፊርማታው አይሰረዝም።

ጥ፡ የልዩ ፈቃድ ፎርም አሰረክቤ ሳበቃ አውቶቢሱ በጣም መሙላቱ ሰማሁ። መሳፈር የሚገባው ማን መሆኑ እንዴት መወሰን ይቻላል?

መ፡ “ቀድሞ የመጣ ቀድሞ ይገለገላል” የሚለውን መመሪያ ነው የምንከተለው። የልዩ ፈቃድ ፎርም ለትራንስፖርት ሰጪ ክፍል ሲረከብ ማህተም የተደረገበት ቀን የማን የልዩ ፈቃድ ፎርም እንደሚቀድም ይወስናል።

ጥ፡ የልዩ ፈቃድ ጥያቄ ተቀባይነት ካገኘ፣ እንዴት ነው ማወቅ የምችለው?

መ፡ የማሳወቂያ የኢሜይል መልእክት እንልካለን ወይ በማመልከቻው ላይ የሰፈረው የተማሪው የቤት ስልክ ቁጥር በመደወል አንድን ሰው ለማነጋገር እንሞክራለን ወይ በድምጽ የማሳወቂያ መልእክት እንተዋለን። ስለዚህ፣ የሚገለገሉበት የስልክ ቁጥር መመዝገቡ አስፈላጊ ነው።

ጥ፡ አገልግሎቱ የሚገባቸው ተማሪዎች በሙሉ የአውቶቢሱ ፊርማ ላይ መሳፈር ካቆሙ ምን ይፈጠራል?

መ፡ ፊርማታውን የሚጠቀሙ የልዩ ፈቃድ ተማሪዎችን በሙሉ በተማሪ የመረጃ ስርዓት ላይ በሰፈረው የቤታቸው ስልክ ቁጥር ፊርማታው በሚቀጥሉት አምስት የትምህርት ቀናት እንደሚሰረዝ እናሳውቃቸዋለን። ወደየ ቤታቸው ስንደውል፣ አንድን ሰው ለማነጋገር ወይ በድምጽ የማሳወቂያ መልእክት ለመተው እንሞክራለን። ስለዚህ፣ የሚገለገሉበት የስልክ ቁጥር መመዝገቡ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ፣ የሚገለገሉበት የስልክ ቁጥር መመዝገቡ አስፈላጊ ነው።

ጥ፡ ወደ አዲስ አድራሻ ከተንቀሳቀስኩ፣ አዲስ የልዩ ፈቃድ ፎርም ማስረከብ ይጠበቅብኛል?

መ፡ አሁን ከሚገለገሉበት ፊርማታ ሌላ ለመጠቀም ከአቀዱ፣ አዲስ የልዩ ፈቃድ ፎርም ብቻ ነው ማስረከብ የሚጠበቅብዎት። ይሁን እንጂ፣ በአውቶቢሱ ለመሳፈር የሚያስችል የተጠባባቂ ተማሪዎች ዝርዝር ካለ፣ አዲሱ የልዩ ፈቃድ ፎርም በመጠባበቅ ላይ ካሉት ተማሪዎች በኋላ ያስቀምጥዎታል።



ልዩ ፈቃድ /Exception/ መመሪያዎች
ለትምህርት ቤት ትራንስፖርት አገልግሎት
ለማግኘት ጥያቄ አቀራረብ
2014-15

ጥ፡ ልጄ ዘወትር ሰኞና ረቡአ በአንድ ፊርማ ቤሎች ቀናት ደግሞ በሌላ ፊርማ የሚጫንበት እና የሚወርድበት ልዩ ፈቃድ እንዲያገኝ እፈልጋለሁ። ይቻላል?

መ፡ እንዲህ ዓይነቱን ጥያቄ አናስተናግድም። ከሰኞ እስከ ዓርብ የጠዋት እና የከሰዓት ፊርማ እንዲያገኝ ማድረግ እንችላለን።

ጥ፡ ልጆቼ በአንድ ፊርማ እንዲጠቀሙ ከፈለግኩ ለእያንዳንዳቸው በተናጠል ፎርም መሙላት አለብኝ?

መ፡ አዎ። ለአንድ ልጅ አንድ ፎርም መሙላት ያስፈልጋል።

ጥ፡ የልዩ ፈቃድ ማመልከቻዬ በሂደት ላይ እያለ ተማሪዬ ወደ ትምህርት ቤቱ የሚወሰደውን አውቶብስ በሚቆምበት ፊርማ ጠብቆ ሊገለገልበት ይችላል እንዴ?

መ፡ የለም! አብዛኛው ጊዜ የልዩ ፈቃድ ማመልከቻዎ ገና በሂደት ላይ እያለም ቢሆን ተማሪዎ የማመላለሻ አገልግሎት እንዲጠቀም እንፈቅዳለን። ይሁንና ለተማሪዎ የሚሆን ቦታ መኖሩን ለማረጋገጥ ጥናት እናካሂዳለን። በዚህን ጊዜ ማመልከቻዎን በተቀበልን በጥቂት ቀናት ውስጥ ያለውን ነገር እናሳወቅዎታለን። የአውቶብሱ ቦታ ሞልቶ ከሆነ ብመጠባበቂያ ዝርዝር ውስጥ ስንተኛ እንዳሉ እንነግርዎታለን።

ጥ፡ የልዩ ፈቃድ ማመልከቻዬ ለምን ተቀባይነት አላገኘም? እንደማይቀበሉኝ ያሳወቁኛል?

መ፡ ያላመቀበል ሁኔታ የሚያጋጥመው የአውቶብሱ ቦታዎች ሲሞላ ወይም በጠየቁት ቦታ መስመር ሳይኖር ሲቀር ነው። ማመልከቻዎ ተቀባይነት ሳያገኝ ሲቀር በስልክ ወይም በኢሜይል እናሳወቅዎታለን።